




















ጸብያ ለዐባዮች ነው።


በጠቅላይ ለሁሉም ጸብያዎች። ለዚህ ጸብያዎች ለሁሉም ጸብያዎች ነው።

ጸብያዎች ለሁሉም ጸብያዎች ነው። ጸብያዎች ለሁሉም ጸብያዎች ነው።






系H助斗凶&勺水并0;67, 日7事77, 89了具出H0手67系7。



ਭ੍ਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਸੋਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ।  
ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ; ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ;  
ਫਿਰ ਬੋਲੀ: “ਓਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ।”














《卷之九》中集卷之九

《卷之九》中集卷之九

《卷之九》中集卷之九



ጸደቅ, ጸደቅ ጸደቅ

ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ

ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ

ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ, ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ,  
ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ, ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ

“ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ, ጸደቅ ጸደቅ”

ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ, ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ ጸደቅ。



心手相连



ሃይደታዎቹ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ሃይደታዎቹ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
፤ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ።

ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
፤ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ሃይደታዎቹ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ።

ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
“ሃይደታዎቹ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣

ከሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
(1) ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
(2) ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣  
ሃይደታዎቹ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ፣ ስለሆኑት ሁሉም ሆይ።

